



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገቢዎች ሚኒስቴር

THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF REVENUES

ቀን : ሐረ 28 2017
Date
ቁጥር 10/39/18
Ref.No

በአባሪው ለተመለከቱት በሙሉ
በያሉበት

ጉዳዩ:- የፀደቀ መመሪያ ተግባራዊ እንዲደረግ ስለማሳወቅ፤

ገንዘብ ሚኒስቴር ነሐሴ 28 ቀን 2017 ዓ.ም በቁጥር ገ/አ/1/2/124 በጻፈው ደብዳቤ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1104/2017 በፍትሕ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በገንዘብ ሚኒስቴር ድህረ ገጽ ነሐሴ 28 ቀን 2017 ዓ.ም መጫኑን በመግለጽ መመሪያው በሚኒስቴሩ ድህረ ገጽ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚ እንዲደረግ አሳውቋል፡፡

ስለሆነም የገንዘብ ሚኒስቴር ባሳወቀው አግባብ መመሪያ ተፈፃሚ እንዲደረግ እያሳወቅን፤ በፍትሕ ሚኒስቴር የተመዘገበውንና በገንዘብ ሚኒስቴር ድህረ ገጽ የተጫነው መመሪያ ቅጂ 06 ገጽ በዚህ ደብዳቤ ሸኚነት ሶፍት ኮፒው የተላከ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡



ከሰላምታ ጋር

(Signature)

ፍቃዱ ታደሰ ገ/ጻዲቅ
የሚኒስቴር ጽ/ቤት ኃላፊ

ግልባጭ ፤

- ✚ ለታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ
 - ✚ ለታክስ ስርዓት ዘርፍ
 - ✚ ለኢ-ዳታ ዘርፍ
 - ✚ ለተቋማዊ አቅምና ድጋፍ ቢሮ
 - ✚ ለኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
- ገቢዎች ሚኒስቴር

አባሪ ዝርዝር :-

✚ ለከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት

✚ ለመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቁ.1 ቅ/ጽ/ቤት

✚ ለመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቁ.2 ቅ/ጽ/ቤት

✚ ለምስራቅ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት

✚ ለምዕራብ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት

✚ ለሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት
አዲስ አበባ

✚ ለአዳማ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

አዳማ

✚ ለባህር ዳር ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

ባህር ዳር

✚ ለሐዋሳ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

ሐዋሳ

✚ ለመቀሌ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

መቀሌ

✚ ለድሬዳዋ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

ድሬዳዋ

✚ ለኮምቦልቻ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

ኮምቦልቻ

✚ ለጅማ ግ/ከ/ቅ/ጽ/ቤት

ጅማ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የገንዘብ ሚኒስቴር

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

MINISTRY OF FINANCE

FTC

7/2/1/2/1/24

Ref. No

 ϕ^2

28/12/2017

Date _____

ለገቢዎች ሚኒስቴር

ኢ.ዲ.ሰ አበበ

ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1104/2017 በመ/ቤታችን ተዘጋጅቶ በፍትሕ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በመ/ቤታችን ድህረ-ገጽ ነገሱ 28 ቀን 2017 ዓ.ም ተጭኗል።

ስለዚህ መመሪያው በመ/ቤታችን ድህረ-ገፅ ከተጫነበት ነሐሴ 28 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ተፈፃሚ እንዲደረግ እያሳሰብን የተመዘገበውን መመሪያ ቅጂ ከዚህ ጋር አባሪ አድርገን መላክችንን እንገልጻለን።

ከሠላምታ ጋር



7000
92.07.C

እንዲያውቁት፡

ለክቡር የፊስካል ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ (ያለ አባሪ)
ገንዘብ ሚኒስቴር

Letter/tw

251-11-140 20 00

92. 4. 4:

P.O.Box 1905, 1037

አባክዎን መልስ ሲፀፉልን የኛን ቁጥር ይጥቀሱ

4. hñ/Fax

251-11-156 01 24, 55 14 96

251-11-155 11 38

 MoF_Ethiopia

facebook.com/MoFEDet

 mofed-gov.et



**ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ ያለባቸውን ተጨማሪ ታክስ ከፋዮች
ለመወሰን ስለተዘጋጀው መመሪያ የቀረበ አጭር መግለጫ**

1. መግቢያ

የተጨማሪ እሴት ታክስ በግብአት ላይ የተከፈለን ታክስ በውጤት ላይ ከተሰበሰበ ታክስ የማቀናነስ እና ሌሎችንም የሂሳብ አያያዝ ስርአት መዘርጋትን የሚጠይቁ አሰራሮችን የሚከተል በመሆኑ በአነስተኛ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ይህንን ግዴታ ለመወጣት አቅም የሌላቸው መሆኑን እንዲሁም የሂሳብ ባለሙያዎችን እንዲቀጥሩ ቢደረግ ተጨማሪ ወጪ የሚያስከትል መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብ ግዴታ ከተወሰነ የገንዘብ መጠን በላይ አመታዊ ግብይት ባላቸው ላይ ብቻ ተፈጻሚ እንዲሆን ተደርጓል።

በሌላ በኩል የታክሱን ፍትሃዊነት ለማስጠበቅ እንዲቻል ለተጨማሪ እሴት ታክስ የመመዝገብ ግዴታ የሌላባቸው ታክስ ከፋዮች በማስተካከያ ታክስነት (equalization tax) ሲያገለግል የቆየውን የተርን አቨር ታክስ እንዲሰበሰቡ ሲደረግ ቆይቷል።

ይህ አሰራር ሰነድ የመያዝ ባህል እስኪዳብር ድረስ በጊዜያዊነት ስራ ላይ የዋለ ሲሆን፤ ከ22 አመታት በላይ ያሳለፈ ከመሆኑም በላይ አስራሩ በርካታ ውስብስብ አስተዳደራዊ እና የፍትሃዊነት ችግሮች የነበሩበት በመሆኑ የተርን አቨር ታክስ እንዲቀር ተደርጓል። በዚህ ምትክ ገቢያቸው ከብር ሁለት ሚሊዮን በታች የሆነ ታክስ ከፋዮች የተርን አቨር ታክስን ከግምት ውስጥ ያስገባ በጠቅላላ ሽያጫቸው ላይ የሚሰላ የንግድ ስራ ገቢ ግብር እንዲከፍሉ በተሻሻለው የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 1395/2017 ተደንግጓል።

ይህ የተደረገው በአደረጃጀታቸው ወይም በስራቸው ባህሪ ምክንያት የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ የተጣለባቸው ከዚህ በፊት የተር አቨር ታክስ ይከፍሉ የነበረ ግብር ከፋዮች ለተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝግበው ታክሱን እንዲሰበሰቡ ማድረግን ታሳቢ በማድረግ ነው።

በመሆኑም በገቢ ግብር አዋጅ በተደነገገው መሰረት የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ያለባቸው ግብር ከፋዮች ለተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲመዘገቡ ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ ተዘጋጅቷል።

2. የመመሪያው አላማ

የመመሪያው አላማዎች የሚከተሉት ናቸው፦

- 2.1 የተርን አቨር ታክስ ሲሰበሰቡ የነበረ የደረጃ "ሀ" እና የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ያለባቸው ግብር ከፋዮች፤ እንዲሁም በፈቃደኝነት የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ግብር ከፋዮች፤ የተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲሰበሰቡ በማድረግ ሊታጣ የሚችለውን ገቢ ማስቀረት፤
- 2.2 ታክስ የመሰብሰብ ግዴታን ሚዛናዊ በማድረግ ታክስ በገበያ ውድድር ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንዳይኖረው ማድረግ፤






የገንዘብ ሚኒስቴር

MINISTRY OF FINANCE

**መመሪያ ቁጥር 1104/2017
ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ**

**DIRECTIVE NO. 1104/2025
Directive on Registration for Value Added Tax**



**ነሐሴ ፣ 2017 ዓ.ም
September, 2025**



Uploaded on the Website of the Ministry of Finance on the 3rd of September 2025.

3. ለተጨማሪ እሴት ታክስ የመመዝገብ ግዴታ

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ (2) ለገንዘብ ሚኒስቴር በተሰጠው ስልጣን መሰረት የሚከተሉት ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ እንደሚገባቸው ተደንግጓል፡-

3.1

ሀ) የደረጃ “ሀ” ግብር ግብር ከፋዮች፤

ለ) የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ያለባቸው ግብር ከፋዮች፤ እና

ሀ) በፈቃደኝነት የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ግብር ከፋዮች፤


3.2 ታክስ የሚከፈልበት እና ከታክስ ነጻ የተደረገው የጠቅላላ አቅርቦት ድምር ከብር 2,000,000.00 (ሁለት ሚሊዮን ብር) በላይ የሆነ ማናቸውም ሰው፤

4 ማጠቃለያ

የተርን አቫር ታክስ የማስተካከያ (equalization) ታክስ ነው ሲባል የነበረው የተርን አቫር ታክስ በታክስ ላይ ታክስ የማስከፈል ውጤት ለላብሰው የማስከፈያ መጣኔው አነስተኛ መስሎ ቢታይም በታክስ ጫና ረገድ በሁለቱ ታክሶች መካከል ልዩነት ስለሌለ ነው። በመሆኑም በመመሪያው መሰረት ለተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲመዘገቡ የተደረገ ታክስ ከፋዮች የተርን አቫር ታክስ ሲሰበሰቡ የቆየ በመሆኑ የሚያርፍባቸው የተለየ ጫና አይኖርም።

ከዚህም በተጨማሪ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ስላለባቸው ታክሱን የመስብሰብ ኃላፊነት መሰጠቱ የሚያስከትልባቸው የተለየ አስተዳደራዊ ጫና አይኖርም።

በሌላ በኩል የመንግስት ገቢ በተገቢው መንገድ እንዲሰበሰብ በማድረግ እና የታክሱን ፍትሃዊነት በማረጋገጥ ረገድ መመሪያው ጠቀሜታ ይኖረዋል።



መመሪያ ቁጥር 1104/2017
ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ
መመሪያ

Directive No. 1104/2025
Directive on Registration for Value Added Tax

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 ከተደነገገው በተጨማሪ የገንዘብ ሚኒስቴር በመመሪያ የሚወሰነው ሌላ ታክስ የሚከፈልበት የአቅርቦት የገንዘብ መጠን ያለው ሰው ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ ያለበት መሆኑን የሚደነግግ በመሆኑ፤

WHEREAS the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024 provides that, in addition to the provisions of Article 12 of the Proclamation, the Ministry shall, by directive, determine the obligation of a person to register for Value Added Tax;

የተጨማሪ እሴት ታክስ ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ ድርጅቶች እና ቅይጥ አቅርቦት ያላቸው ታክስ ከፋዮች የሚኖርባቸውን የመመዝገብ ግዴታ መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it is necessary to determine the registration obligation of body and taxpayers with mixed supplies in order to ensure fairness in the application of Value Added Tax;

አመታዊ ግብይታቸው ከብር 2 ሚሊዮን ብር በያንስም በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 (እንደተሻሻለ) አንቀጽ 50 መሰረት የደረጃ “ለ” ግብር ከፋዮች ተብለው የማይመደቡ የሙያ አገልግሎትን የሚሰጡ ማናቸውም ሰዎች ለተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲመዘገቡ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it is necessary to register for Value Added Tax any person providing professional services whose annual turnover is less than 2 million birr and who is not classified as a Category “B” taxpayer under Article 50 of the Income Tax Proclamation No. 979/2016 (as amended);

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ (2) ለገንዘብ ሚኒስቴር በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህ መመሪያ ወጥቷል።

NOW THEREFORE, the Ministry of Finance hereby issues this Directive pursuant to the power vested to it under Article 12 sub - article (2) of the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024.

1. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ መመሪያ “ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1104/2017” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Directive may be cited as “Registration for Value Added Tax Directive No. 1104/2025”.

2. ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ

2. Registration for Value Added Tax

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 መሰረት የሚከተሉት ታክስ ከፋዮች ለተጨማሪ እሴት ታክስ የመመዝገብ ግዴታ አለባቸው፦

According to Article 12 of the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024, the following are required to register for Value Added Tax:

- 1) በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 (እንደተሻሻለ) በተደነገገው መሰረት

- 1) As provided under the Income Tax Proclamation No. 979/2016 (as amended):
 - a) Category “A” Taxpayers;



- ሀ) የደረጃ “ሀ” ግብር ግብር ከፋዮች፤
- ለ) የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ያለባቸው ግብር ከፋዮች፤ እና
- ሀ) በፈቃደኝነት የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ግብር ከፋዮች፤

- b) Taxpayers who have the obligation to maintain books of account; and
- c) Taxpayers which voluntarily maintain books of account.

2) ታክስ የሚከፈልበት እና ከታክስ ነጻ የተደረገው የጠቅላላ አቅርቦት ድምር ከብር 2,000,000.00 (ሁለት ሚሊዮን ብር) በላይ የሆነ ማናቸውም ታክስ ከፋይ፤

2) Taxpayers whose aggregate turnover from taxable and exempt transactions exceeds Birr 2,000,000 (two million Birr);

3. የመመዝገቢያ እና ታክሱን የመሰብሰቢያ ጊዜ

3. Time for Registration and Collection of Tax

1) በዚህ መመሪያ መሰረት ለተጨማሪ እሴት ታክስ ለመመዝገብ የሚገደዱ ነባር ታክስ ከፋዮች ይህ መመሪያ ሥራ ላይ በዋለ በ30 (ሰላሳ) ቀናት ውስጥ ለታክሱ መመዝገብ አለባቸው፡፡

1. Existing taxpayers that are obligated to register for value added tax based on this Directive have to register within 30 (thirty) days from the effective date of this Directive.

2) በዚህ መመሪያ የተመለከቱት ታክስ ከፋዮች ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ለገበያ በሚያቀርቧቸው ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ መሰብሰብ አለባቸው፡፡

2. Taxpayers mentioned in this Directive have to collect value added tax on taxable goods and services they supply to the market from the date of their registration

4. ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

4. Effective Date

ይህ መመሪያ በፍትሕ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በገንዘብ ሚኒስቴር የድህረ ገጽ አድራሻ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

This Directive shall enter into force up on the date of its registration with the Ministry of Justice and uploading on the official website of the Ministry of Finance.

አዲስ አበባ፣
ነሐሴ 27 ቀን 2017 ዓ.ም

Done at Addis Ababa on the 2nd date of September 2025

አህመድ ሺዴ
የገንዘብ ሚኒስትር

Ahmed Shide
Minister of Finance



Uploaded on the Website of the Ministry of Finance on the 2nd of September 2025.